



Ethiopian Stakeholders Convention

P. O. Box 1836, Rancho Cordova, CA 95741

Phone: (877) 746-4384 Email: Ethiopianstakeholders@gmail.com

የማህበረሰባዊ ድርጅቶች ጉባኤ መግለጫ

መስከረም 29, 2010 (October 8, 2017)

Unity is our Destiny

“አገሪቱን ተባብሮ ካልረገጠች እርካብ ነገራችን ሁሉ የእምቧይ ካብ፤ የእምቧይ ካብ”

ቀኝ ጌታ የፍታሄ ንጉሤ”

ባለፉት 26 ዓመታትና በተለይም ባለፉት ወራቶች የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚደርስበትን ግድያ፤ እስር፤ መፈናቀል፤ ስደትና ረሃብ ያሳሰባቸው ተቆርቋሪ የሆኑ የኢትዮጵያ ማህበረሰባዊ ድርጅቶች ተሰባስበው ኢትዮጵያ ሃገራችን የተደቀነባትን እጅግ አስጊ የሆነ ስርዓት ወለድ አደጋ በጽሞና ሲመራመሩና የመፍትሄ ሃሳቦችን ሲያፈላልጉ ቆይተዋል። ይህ አስቸኳይ እና አሳሳቢ ሁኔታ ትኩረት እንዲሰጠውና ሁሉም የኢትዮጵያ ባለድርሻዎች (Stakeholders)፤ በተለይ በዓለም ዙሪያ የሚገኙ ማህበረሰባዊ ድርጅቶች ኃላፊነቱንና ባለቤትነቱን ተቀብለው እንዲረባረቡበት ለማድረግ ያስገደደን ዋና ምክንያት የሰብአዊ መብቶች መረገጥና በአሮምያ፤ በአማራ፤ በኮንሶና በሌሎች አካባቢዎች የሚካሄደው ህዝባዊ አመጽና ዐመጹን ለማቆም ህወሓት የሚወሰደው፤ እርምጃ ከ1,000 በላይ የሚገመት፤ በአብዛኛው የወጣት ኢትዮጵያውያን መጨፍጨፋ፤ በብዙ ሽህ የሚገመት ሰላማዊ ሕዝብ መታሰሩና እንዲሰወር መደረጉና ሀገሪቱም እንደሀገር ለመቀጠል ፈታኝ ሁኔታ ላይ መገኘቷ ነው። ይህ ጭካኔ የተሞላበትና ኢ-ሰብአዊ የኃይል እርምጃ በተባበሩት መንግሥታት የሰብአዊ መብቶች ሕግ የተከለከለ ነው። ዛሬ በኢትዮጵያ እስር ቤቶች በአስቀደ ሁኔታ የሚገኙት ኢትዮጵያውያን ብዛት በአገራችን ታሪክ ታይቶ አይታወቅም።

በአሁኑ ወቅት፤ በወንድማማቹ በአሮሞውና በሶማሌው ኢትዮጵያዊ ወገኖቻችን መካከል የሚካሄደው የእርስ በርስ ግጭትና የሕዝብ መፈናቀል የህወሓት/ኢህአዴግ ብሔር-ተኮር ፖለቲካና በጎሳ ላይ የተመሰረተ የፌዴራል አገዛዝ ውጤት ነው። አገዛዙም አገሪቱን ለማስተዳደር ብቃት እንደሌለውም በጉልህ የሚያሳይ ነው። ይህ ሁኔታ ሊቀጥል አይችልም። የኢትዮጵያና የ105 ሚሊዮን ዜጎቿ መስረታዊ ችግሮች በተናጠል በሚካሄድ የተበታተነ ትግል ሊፈቱ እንደማይችሉ ካለፈው ተመክሯቸው ስለተማርን የማህበረሰባዊ ድርጅቶች አስተባባሪ ኮሚቴ በመላው ዓለም የተመዘገበ ማህበረሰባዊ ድርጅቶች ተገናኝተው እንዲመካከሩና እንዲተባበሩ ሁኔታዎችን ሲያመቻች ቆይቷል።

በዚህም መሰረት ከመስከረም 27 እስከ 28 ድረስ በዳላስ ከተማ በተካሄደው የማህበረሰባዊ ድርጅቶች ተወካዮች ጉባኤ ሰፊ ውይይት ተካሂዶ በአበይት የአገር ጉዳዮች ላይ ከጋራ ስምምነት ለመድረስ ተችሏል። አስኳሎቹም የሚከተሉት ናቸው።

1. የኢትዮጵያ ሕዝብ ከአሁኑ የአምባገነን አገዛዝ ወደ ዲሞክራሲ ስርዓት መሸጋገር እንዳለበት በማመን፤ ለዚህም ሽግግር መሳካት ብሄራዊ የሆነ የዓላማ አንድነት ስለሚያስፈልግ፤ ለውይይት የሚያገለግል መሰረታዊ ሰነድ (Framework) ስለተረቀቀና ለውይይት በሚረዳ መልኩ ስለቀረበ፤ ጉባኤው ሰነዱን መርምሮና አሻሽሎ ለባለድርሻዎች ጉባኤ እንዲቀርብ ወስኗል።



Ethiopian Stakeholders Convention

P. O. Box 1836, Rancho Cordova, CA 95741

Phone: (877) 746-4384 Email: Ethiopianstakeholders@gmail.com

2. የማህበረሰባዊ ድርጅቶች ሰፊ ውይይት አድርገው የጋራ እሴት በሆኑት በኢትዮጵያ ቀጣይነትና ሉዐላዊነት፤ በኢትዮጵያ ሕዝብ አንድነትና በዜጎቿ እኩልነት፤ በሕግ የበላይነት፤ በሰብአዊ መብቶች መከበር እና በዲሞክራሲያዊ ስርዓት አስፈላጊነት የማያወላውል የጋራ አቋም እንዳላቸው አረጋግጠዋል።

3. የማህበረሰባዊ ድርጅቶች ከላይ ለተጠቀሰው የጋራ ብሄራዊ ዓላማ ስኬታማነት በመተባበር ድርሻቸውን የመወጣት ግዴታ እንዳለባቸው በማመን እንቅስቃሴያቸውን በጋራ አጠናክሮ ለመምራት የሚያስችላቸው የትብብር የመግባቢያ ሰነድ ተፈራርመዋል።

4. ለማህበረሰባዊና ለፖለቲካ ድርጅቶች፤ ለእምነት ተቋማት እና ለምሁራን ተሳትፎ እንዲጠቅም እና የጋራ ራዕይ ለማጎልበት እንዲረዳ የተዘጋጀው የዜጎች መብት የቃል ኪዳን ሰነድ (Citizens Charter/ Bill of Rights) ውይይት ተደርጎበት ጉባዔው ተቀብሎታል።

5. በቃል ኪዳን እና በመሠረታዊ ሰነድ የተጠቀሰው የግለሰብ፤ የዜጎች ሙሉ መብትና ተሳትፎ መከበርና ተቋማዊ መሆን ለዲሞክራሲ ስርአት መመስረትም ሆነ ቀጣይነት አስተማማኝ መመሪያ ከመሆኑም በላይ የቡድን መብቶችን መከበር በምንም መልኩ የማይጸረር መሆኑንና ሰነዱን ማዘጋጀት ብዙ ምሁራንና ባለሞያዎች የተሳተፉበት መሆኑን በመገንዘብ፤ ጉባዔው ተወያይቶ ተቀብሎታል።

6. የማህበረሰባዊ ድርጅቶች ተወካዮች በውይይት ከደረሱባቸው ግንዛቤዎችና ውሳኔዎች መካከል አንዱ የተበታተነው ጥረታቸው አመርቂ ውጤት ለማስገኘት ባለመቻሉ ለጋራ ብሄራዊ አላማ እየተጋዘዙ አቅምን ማጎልበት አስፈላጊ እና ወሳኝ መሆኑ ነው።

7. በመሆኑም፤ የኢትዮጵያ ባለድርሻዎች የሆኑ የማህበረሰባዊ ድርጅቶች ባንድ ድንኳን ውስጥ (One Inclusive Tent) ለመሰባሰብ፤ ለመረዳዳት፤ አብሮና ተባብሮ ለመስራት የሚያስችል መግባቢያ ሰነድ፤ ተፈራርመው መዋቅርና አመራር እንዲኖር (Consortium) “የኢትዮጵያ ማህበረሰባዊ ድርጅቶች ትብብር”ን በመመስረት ፤ በመዋቅሩ፤ በአመራሩና በወደፊት የሰራ ትኩረቱ ላይ ስምምነት ላይ ደርሰዋል።

8. የማህበረሰባዊ ድርጅቶች ትብብር ዋና ዓላማና ግብ በኢትዮጵያ የሚካሄደውን እና የሕዝቡ አይነተኛ ጥያቄ የሆነውን ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት የመሸጋገሩን ሂደት ለማፋጠን፤ ሁሉም ባለድርሻ የሆኑ ድርጅቶች፤ ተቋሞችና ግለሰቦች እንዲተባበሩ ለማድረግ፤ የእውቀት፤ የመረጃ፤ የአቤቱታ፤ የገንዘብ፤ የዜና ስርጭት፤ ተመሳሳይና ተደጋጋሪ አቅምን ለማጠናከር እንዲሆን ጉባዔው ተስማምቶበታል።

9. የማህበረሰባዊ ድርጅቶች ትብብር የፖለቲካ ፓርቲዎችን መቀራረብ አስፈላጊነት እና ወሳኝ ሚና በማጤን የሚመለከታቸው ሁሉ ለትብብሩ መጠናከር እና ስኬታማነት ልዩ ትኩረት እንዲሰጡት ለማበረታታት፤ ለመጎትጎት እና የተጠናከረ ክትትል ለማድረግ ወስኗል።

10. በማህበረሰባዊ ድርጅቶች ምስረታ እስካሁን ያልተሳተፉ እና ተመሳሳይ አላማ ያላቸው ድርጅቶች የትብብሩን መርሆዎች እና አላማዎች ተቀብለው እንዲሳተፉ ጉባዔው ወገናዊ ጥሪ ያቀርባል።

ኢትዮጵያዊነት እና የዜጎቿ አንድነት ይለመልማል።

የኢትዮጵያ ሕዝብ በተባበረ ክንዱ መብቱን እና ሉዐላዊነቱን ያስከብራል።